

# የትዝብት አምድ ቁጥር ፯

በሀገራችን ኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ሥርዓት ሊመሠረት የሚችለው በኢትዮጵያዊነት ጥላ ሥር ስንሰባሰብ ብቻ ነው።

## የትግራይ ወፍ ገልብጣ ነፋች ጥር 2009 አብርሃም በየነ ስለሚለውም መጣጥፍ አንዳንድ

ለአማራው ሕዝብ መነሳት ተቆርቋሪዎች ነን የሚሉን በአማራው ሕዝብ ላይ የሚደርሰው የወያኔ በደል ለዓለም መዘርዘራቸው የሚደገፍ ነው። የአሮሞ ሕዝብ ደጋፊዎች፣ የጋምቤላ ሕዝብ፣ የአፋር ሕዝብ ....ወዘተ ደጋፊዎችም የየወገኖቻቸውን በደል ማሰማታቸው የሚደገፍ ነው።

ሊስተዋል የሚገባው ነገር ቢኖር በኢትዮጵያችን ሁሉም ሕዝብ ተከባብሮ፣ የህግ የበላይነት የሚከበርበት ዲሞክራሲያዊ ሥርዓት ለመመሥረት የሚቻለው ግን ሁላችንም፣ አማራው፣ ትግራው፣ አሮሞው፣ አፋሩ ወዘተ...በኢትዮጵያዊነት ጥላ ሥር መሰባሰብ ስንችል ብቻ ነው። የዘር ግንዳችንን ቆጥረን መተማመንን እንገነባለን ብለን ስንዳክር የምናጠፋውን ጊዜና ሃብት ሩቡን እንኳ በኢትዮጵያዊነት ለመሰባሰብና መከባበርና መተማመንን ለመገንባት ብንሞክር ወያኔንና መሰሎቹን አስወግደን በኢትዮጵያችን ሁሉም ሕዝብ በእኩልነት ተከባብሮ የሚኖርበትን ዕውነተኛ ዲሞክራሲያዊ ሥርዓት ልንገነባ እንችል ነበር። እስኪ ሁላችንም እናስብበት።

ዛሬ ዛሬ በሀገራችን የሚደረገውን ትግል የተለያዩ ወገኖቻችን የተለያዩ ትርጉምና የትግል ሥልት ነው ባሉት መንገድ የተለያዩ ሀሳቦችን፣ ታሪክና ትርጓሜያቸውን ያዘሉ መጣጥፎችን ለድረ-ገጻችን ይልካሉ። ከላይ "የትግራይ ወፍ ገልብጣ ነፋች" በሚል ጽሑፍ ከአቶ አብርሃም በየነ የተላከልንን መጣጥፍ ስናወጣ አንባቢዎችን ያወያያል ብለን ስለምንገምት እንጂ መጣጥፉን ደግፈነዋል ማለት እንዳልሆነ እንዲታወቅልን እንወዳለን።

### የኢሲምባ ድረ-ገጽ አዘጋጅ

ይህች ልዩ አምድ በአሁኗ ወቅት የኢትዮጵያ ሕዝብ የወያኔን ሥርዓት አንኮታኩቱ ለመጣል ከመቼዎም የበለጠ የተነሳሳበትና ትግሉንም በሕብረ-ብሔራዊ መልክ መቅረጽን የተረዳበት ለመሆኑ በቅርቡ በሰሜን ኢትዮጵያ የተካሄዱት ሰላማዊ ሰልፎችና ሕዝባዊ አመጸች ያሳያሉ። ይህም የትግል አቅጣጫ ወያኔንና ደጋፊዎቹን፣ ተለጣፊዎቹን አስደንግጧል። የሕዝብ አመጸ እየገፉ በሚመጣበት ጊዜ ደግሞ የኃይል ሚዛን ለውጥ ስለሚኖር ያንን ለመገደብ ወይም ጠልፎ ለራስ ለማድረግ በወያኔም በኩል በሁሉም የሕዝብን ድምፅ እያሰማ የሚመጣ ስብስብና ቡድን እንደ አሸን የሚፈላበት ወቅት ስለሆነ የኢሲምባ አንባቢያን ግንዛቤን እንዲያገኙ አለፍ አለፍ ብለን ከድህረ-ገጾች አካባቢና ከሌሎችም ያገኘናቸውን አጠር ካለ አስተያየት ጋር የምናቀርብበት አምድ ይሆናል።

# የትዝብት አምድ ቁጥር ፯

ይህች ልዩ አምድ በአሁኗ ወቅት የኢትዮጵያ ሕዝብ የወያኔን ሥርዓት አንኮታኩቱ ለመጣል ከመቼምም የበለጠ የተሳሳቀውን ትግሉንም በሕብረ-  
ብሔራዊ መልክ መቅረጽን የተረዳበት ለመሆኑ በቅርቡ በሰሜን ኢትዮጵያ የተካሄዱት ሰላማዊ ሰልፎችና ሕዝባዊ አመጸች ያሳያሉ። ይህም የትግል  
አቅጣጫ ወያኔንና ደጋፊዎቹን፣ ተለጣፊዎቹን አስደንግጧል። የሕዝብ አመጸ እየገፋ በሚመጣበት ጊዜ ደግሞ የኃይል ሚዛን ለውጥ ስለሚኖር ያንን  
ለመገደብ ወይም ጠልፎ ለራስ ለማድረግ በወያኔም በኩል በሁሉም የሕዝብን ድምፅ እያሰማ የሚመጣ ስብስብና ቡድን እንደ አሸን የሚፈላበት  
ወቅት ስለሆነ የአሲምባ አንባቢያን ግንዛቤን እንዲያገኙ አለፍ አለፍ ብለን ከድህረ-ገጾች አካባቢና ከሌሎችም ያገኘናቸውን አጠር ካለ አስተያየት  
ጋር የምናቀርብበት አምድ ይሆናል።